

P小φ黒 叨几 and 予 - P氣叨Hληηιc nm小 P氣叨Hληηιc nm小

驷b6\$ 1

jd小》 卜卜 | 〇c 卜卜〇9λm 《小n》 右 | 小?

λ\9& 4d叨》 d四nφζ予 (〇λ) 禺》 s ηβ》 七n早吊 (叨四予) Pλ\9& 4d叨

叨n 《《予 (叨四予 小nm P叨mφ叨卜〇苒小) λ\9& h四βn 50 几ì r》 4叨予

〇黒四 P叨 | 小》 | 〇c }m中λλ. 氣λλ. 〇 1999 〇λ\9& 4d四 小nm 125

几ì r》 〇hì 甲吊 | 〇<, 氣9四 〇λ&叨 Pη吒6 λ吊. λβλλ. Jc 〇 1997 nλ&叨 η吒6 λ吊λβλλ. 四》 四 氣》 久》 〇氣小 | 右 〇〇hì 小nm }卜予》 n甲hη予 ηH予

几吊m四 氣》 久 〇〇hì 小 小nm Pn甲hη予 虫mc 〇叨四予 100 几ì r》

(100,000,000,000). 1 θ小β +6 nnη η予 9予. 下λ叨右 P叨予d小》 λβD予9 P叨予 X黒早吊》 卜卜 黒c叨甲λ. 〇uβλ 四虫< 小nm m中φ) d小m吊 〇四sc\β 予λφ +\b? ηs6卜. 2 四s6吊) nn四》 予 Tz早吊 小nm λ》 & | 小 氣9 nθ小β 〇小吊 P | 卜 η卜 予9) 〇 b中甲吊 9苒小 3

〇m四 予λφ 氣9 小vηηη 氣9 小vηηη 氣9 〇m四 P+甲黒 [? ì nh予 P叨吊λ β叨nλ, H四 P叨d小 氣9 n》 右 ηλ | | 〇n+φc?

叨小\$ φ&n "〇叨\$叨) 氣叨Hληηιc (" λì X四-η 卜 >> 6 叨dn小々9 四sc 氣9 ... Ph小 λ竺, D) s9 n予, (H\$mζ予 1 1 ... 28). | 〇c 叨》 h小 P+&umζ小 〇氣叨Hληηιc λ四η吊》 | 小 "〇HU 四η\吊) 9 〇叨》 叨s 四η\吊) " nd | | 四 n\木吊 n\小

\$mζ小早吊 卜卜 P+dR 9苒小.

〇λm叨, Dβ四 〇四hη 吊木小 〇\d小 P四P予 吊木小 P\c小 P四P予 吊木小, Ps四白, 四兜十予, m小\甲吊 氣9 &Hβ) jd 小vηηη | 予 四) }uλ 小vηηη | 予 ì }n+ηhd小 β吊λ? 叨治四 λn〇小 }小中卜?

1 叨H叨η 几予.ncse.ucu.educ.edu/coberia/codandio/expluni.htll.html

2 四呀zhi 骂i i λi .ttttttttttti i i i i i i i i i i i i i i i i i .

3 P四Dφ 下下予.

4 点》 nβ.R u u

5 | Hz早吊.orgs.org/sol.html

6 小β十c P叨h J h i n 》 氛9 卜9四兜忝c 氛9 η6η叨h bn6弋予 Dc中四小》 P叨小\$ φ&n Uηζ予,



A小木n "φ&η予 叨9λ\$予 卜卜 氛叨Hλη九C予》《咒 |小" ηdλ P氛叨Hλη九C h小  
叨λη駟IV6小 卜卜 P小黒d 氛》 & 「》 d四n十四C,叨叨η駟四,叨叨η駟四,叨四駟四 氛9  
叨四wλm》 m中叨 |小 (2

m卯古甲n3 16-17 NIVINE

黒ノ小9 〇巾>ノ予 φ> 気C巾 気>黒 λ四& D黒 9H6予 鶴黒 気C巾咽い } | η D黒 驷m6η 〇η早 | 〇C. P | nR ληβ}nmφλλ 十黒ζNd予.

い dβ, P+9&ノ予 〇小 P+9&ノ予> 〇小 λ〇咒 - 'P啞小 叨>&n 〇気z √β | 小

驷h>}右四 ds 「吊 驷V6吊 気>stηη φnd吊 dλ吊d十昂节 | 9 | 予 気>&巾 | HC P+吼吊卜予> P啞小> 4叨予 d四D竺 | 9 | 予 気>&?ζ 気9 dλ四h P小vmφ小 〇咽 the 6η四 P | 〇<予 卜卜4β?吊 〇気C巾 √β 十m〇虫; 気C巾驷 H6 βU 叨小 √ 〇忿cλ吊卜 十&8叨. "(卜中n 4: 16-21)

気C巾Hλη九C 〇巾小 中λ 〇叨>&n λ | η咒 | 予 〇+9&小 中卜 叨小 √ φ&n 小nm 気C巾Hλη九C d〇九〇6苺小 mφN吊 n√ n+HζH<予 mφN吊 叨λ い 「> β〇〇λ?

驷b6\$ 3

P巾小> 気C咽盆 P〇吊mmζ小 四 | 小?

λ四h 巾小> 勺mλ予 気>馬βw6 βnλnλ>? 巾小> 勺mλ予 気>&w6 }n〇s馬λ?

P気 | HU m)虫甲吊 叨λn 〇λ馬四 m9予 小nmβ〇岁 気9

九甲> 〇ψn十岁小 PH\$mζ予 驷b6\$ 小nm.

気C巾Hλη九C 巾小>, λ馬四>9 九甲>> 〇λ黒> (〇 | 予) 小nm λ黒ζノ小 nH} 〇A\

気C点> d四叨咒予 気>&}n+ηhd小 λsCη小λ (β>n〇n〇λ λd〇n〇β>n〇n 卜 気9 }吊R予. 気n七 λn〇小 \ 〇HU 2H 小nm 〇巾小λ竺 λβD予 小nm, 気巾 \$R四 〇 「 | 〇小 気9 n気C巾Hλη九CJC \$R四 P 「 | 叨>乍 | 予 | 〇ζ小 巾小 P+88叨小

〇気C巾Hλη九C λ四ηλ, λ四ηλ 予hhd岁 〇λCβ λβ黒d四. nλ馬四 P〇mPφ小

Pλ黒> Pλ予hλ予 n\$6 Pλ予hλ予 n\$6 η苺岁小 | 〇C λλ | 〇四 気C巾Hλη九C λHH, λ馬四9 九甲> 叨λη四9 Phζ小> b小φ予 H\$ 気>馬β〇 卜 λHH. "〇λ予hλ右 n\$6

小nm η卜 n四>岁小四 H\$ d叨η\予 | 9 | U.叨> n叨η四 氛9 h 《早吊 n叨小虫予  
H\$ 0心6咒λ予0卜. (H\$mζ予 2: 16-17 gwt)

"十0卜,十0卜,驱sC> β0卜!

አምላክ ሰውን የፈጠረ ውሳኔ የማድረግ ችሎታ ከሌለው ምርጫዎችን "ፍሬያማ," አትባል "ወይም" ከ Eden ድን የአትክልት ስፍራ ተስፋፍቶ እንዲታገሉ ወይም "አይሆንም".

አሁን አዳምና ሔዋን መልካምንና ክፉዎችን ዕውቀት ብዙ ጊዜ የምናውቀው ፍሬዎችን

ይመለከቱ ይሆናል. ዛፍን ማየት ኃጢአት አልነበረም. ነገር ግን ሰይጣን በእባብ መልክ ሰይጣን, አታላይ በተጠየቀ ጊዜ ዛፍን ተመለከቱ "በእውነቱ እግዚአብሔር 'በአትክልቱ ውስጥ ከማንኛውም ዛፍ' አትብሉ '?' ... "እግዚአብሔር ከምንበለ ዓይኖችህ ሲበሉ,

መልካምና ክፋትን እንደምታውቅ እንደ እግዚአብሔር ያውቃልና. (ዘፍጥረት 3). ይህ ጊዜ ሲመለከቱት እንደ አምላክ ጥበበኛ የመሆን ፍላጎት እንዳለው ነበር. አምላክ እነሱን

እንደፈተነ, ጥበበኞች እንዲሆኑ ከመፈለግ ያግዳቸዋል. በእርግጥ ይህ ሁሉ በእነሱ ላይ ነበር. ምርጫ ነበራቸው. እኔ አልበላም አለ. ግን እንደ እግዚአብሔር ጥበበኛ ለመሆን

የመሞከር ፍላጎታቸውን ማርካት መርጠዋል.

በዘፍጥረት 3 8-10 ከአመፅ ሁሉ በኋላ, እግዚአብሔር

ከአዳም ጋር ተነጋገረ. ይህ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገራቸው መሆኑ ጥርጥር የለውም.

ቢሆንም, አዳምና ሔዋን በላት ዛፍ ዛፍ ፍሬ ታጥበው ነበር

መልካሙንና ክፉን ማወቅ, እንደ እግዚአብሔር ጥበበኞች ለመሆን ፈለጉ, እናም

እግዚአብሔር ያዘዘውን ተረዱ. ለእነዚያ ፍላጎቶቻቸው ለመስጠት የመረጣቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ከመታዘዝ ይልቅ ውሳኔዎችን በግልጽ ያሳያሉ. ሰይጣን መልካምና ክፉን

ከሚያሳውቀው ዛፍ ፍሬ እንዲበሉ ያስገድዳቸዋል? አይ! አምላክ ለመስጠት

ከመምረጣቸው አምላክ ይከለክላቸዋል? አይ! እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ወይም ለመታዘዝ የመረጡት ምርጫ ነበር.

ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ ጄምስ እንዲህ ብሏል፡ - "ማንም ሰው ሲፈተን፣ እኔ ነኝ አይበል" ብለዋል በክፍሉ ሊፈተን አይችልም; እግዚአብሔርም በክፍሉ ይፈተን ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ተፈትኖአል;

ማንንም አይፈትኑም. ግን እያንዳንዱ ሰው ሲበላሽ እና ሲታለል ይፈተናል በራሱ ምኞቶች. ምኞት ሲጻፍ ኃጢአትን ትወልዳለች; ኃጢአትም

ኃጢአት በሚበቅልበት ጊዜ ሞት ትወልዳለች. " (ያዕቆብ 1: 13-15 የተጣራ) ያዕቆብ ትክክል ነበር.

氣》 黒 𠄎四dh m𠄎𠄎岁 d叨 「 》 }d𠄎小》 \$dh予 𠄎黒𠄎下. 予氣H卜》 𠄎四h𠄎C

𠄎氣𠄎𠄎H𠄎𠄎九C dβ 4叨α 勺m𠄎予 WC十甲𠄎! βU n叨𠄎𠄎𠄎𠄎 卜卜 Hdd四𠄎𠄎 氣9  
叨小n 「 | 小 𠄎四dh JC \$R𠄎四P 「 | \$R𠄎四H𠄎四S9 氣》 &叨WC予 𠄎吊叨.

小几右四 𠄎𠄎 | 𠄎C 𠄎》 H𠄎四𠄎d小 | 𠄎C P氣 | 𠄎 m 《小𠄎小 n𠄎S | 𠄎C 氣𠄎四  
D𠄎H𠄎𠄎》 𠄎 | 予 P叨叨dh 叨》 𠄎S d𠄎𠄎𠄎𠄎予 𠄎S𠄎𠄎 P叨吊卜予 | 𠄎C 𠄎 | 𠄎𠄎四  
dD𠄎d右 𠄎小 D𠄎H𠄎𠄎》 𠄎 | 予 氣》 &叨dh P叨𠄎𠄎𠄎 𠄎》 S | 𠄎C 氣𠄎𠄎H𠄎𠄎九C  
dD𠄎d右 𠄎》 S | 𠄎C \$》 心 𠄎m. "氣𠄎四 𠄎氣9" +9 𠄎n早吊9 𠄎n早吊 叨𠄎𠄎 氣9  
𠄎HC吊U 叨𠄎𠄎 [HC] 氣9 𠄎氣Cn甲 叨𠄎𠄎 叨𠄎𠄎 十𠄎𠄎卜》 𠄎𠄎 β叨小Y𠄎."

(H\$m𠄎𠄎予 3:15)

𠄎Ad βU 予𠄎四UC予 D𠄎H𠄎𠄎 φ𠄎𠄎𠄎小 \$R𠄎四𠄎》 𠄎 | 予 氣》 &叨dh P氣𠄎𠄎H𠄎𠄎九C 氣φS  
}φC𠄎𠄎.

𠄎四b6\$ 4

氣𠄎𠄎H𠄎𠄎九C 𠄎𠄎小 𠄎𠄎吊 h 《予 十吊m早𠄎.

𠄎𠄎四9 九甲》 nφ𠄎小 氣9 n𠄎𠄎小JC P | 𠄎<予𠄎》 𠄎 | 早吊 n叨𠄎m 𠄎Ad 4叨小予  
𠄎d𠄎 β𠄎𠄎卜. 𠄎氣C𠄎𠄎m, P𠄎四β予𠄎 「 | . "氣𠄎𠄎H𠄎𠄎九C 𠄎𠄎四SC 小nm小d𠄎p

氣》 黒 | 𠄎C 𠄎P. 氣𠄎𠄎H𠄎𠄎九C𠄎四 𠄎H9; 𠄎木 𠄎P. ndHU 氣Z 𠄎H9d卜. 氣 | 𠄎》 .

""(H\$m𠄎𠄎予 6 5-7 RSV)

| 𠄎C 𠄎》 "𠄎𠄎" 𠄎𠄎小 d予 𠄎𠄎𠄎》 𠄎𠄎𠄎 "(H\$m𠄎𠄎予 6 8 REV). 3 𠄎𠄎𠄎9

λ+mn虫予》卜卜 λn吼 | 虫; n几右 λS | 甲λ; | nC叨》4d四》d四禺》小n予 W6;  
nHU4d四》)D叨H | nC; n气四 | 予四 P叨n咒小 PSp D6咒 | | .(bn. 11: 7  
RSV) ?U n卜小}卜予 卜卜 nh玄 | 予 叨?C 气》黑S叨< 气叨H叨九C四S叨  
P&d叨小》 | nC P&d叨小 | nC λ黑叨. 气叨m岁 | ; 气叨H叨九C 4叨θ昂节》气9  
h玄甲昂》气》黑pm 驱U予 气9 9S中》》P禺 | | 小

እስካሁን ድረስ፣ እግዚአብሔር የታላቁን አታላይ ጭንቅላትን (የአሳሾቹ ሰይጣንን) ለማደናቀፍ ለተወሰነ ጊዜ እንደ ማርቆስ አይተናል። ደግሞም በተመሳሳይ ጊዜ ክፉዎችን ለመቅጣት፣ ጸጋና እና ምህረትን ጻድቃን ለማግኘት፣ በተመሳሳይ ጊዜ አይደለም።

ምዕራፍ 5

እግዚአብሔር ሁሉንም ብሔራት ለመባረክ የገባው ቃል

ኖጎንና ቤተሰቡን ካልጠፋ በኋላ ኖጎንና ጦርነትን ሁሉ ከጠፋ በኋላ ከ 350 ዓመታት ገደማ በኋላ አብርሃም የተወለደው እና አብርሃም አብርሃምን ጠርቶ አብርሃምን ጠርቶ ነበር። ጌታ ሆይ፡ ምድርሽን የአባትህንም ቤት እረካለሁ; እረካለሁ; አብራችሁም

እደክላችኋለሁ; አብራችሁም እንደ ነገሩት እረካለሁ. "አብራምም እንደ ነገረው."

(ዘፍጥረት 12: 1-4 GWT) "እርሱ (አብርሃም) እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት." (ገላትያ 3: 6 NV)

የምድር ቤተሰቦች ሁሉ ሲናገር ግልጽ ሆኖ የሚያመለክተው ገና የሚመጣው ለእስራኤል ቤተሰቦች ብቻ ነው። "ቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ እግዚአብሔር የሚያጸድቀው እንደ ሆነ

በእምነት አሕዛብም ከአብርሃም ጀምሮ እስከ አብርሃም ድረስ "ብሔራት ሁሉ በአንቺ ይባረካሉ" ብለው አስታውሱ... የተስፋው ቃል የተናገራቸው ተስፋዎች ጥቅስ "ብዙ ሰዎች" እና ለዘርህ "ትርጉም ያለው" ዘሮች "ማለት፣ እሱ አንድ ሰው ክርስቶስ ነው። (ገላትያ 3: 8, 16 NV)

በመቶዎቻቸው የሚቆጠሩ ዓመታት አል passed ል እናም የአብርሃም ዘር ከ 2 ሚሊዮን በላይ ወንዶች እንደሚሆኑ በግብፅ ባሪያዎች ነበሩ. "የሌዊ ቤተሰብም አንዲት ሴት ከሌዊት እሷ ከሊቪ ወረረች. እሷም እንዴት ያለ ልጅ ልጅ እንዳለባት አይቶ ሦስት ወር ያህል ደበደችው." .

ለእሱ ይቅርታ. "ይህ ከዕብራይስጥ ሕፃናት አንዱ ነው 'አላች'. ከዚያም እጎቱ የፈር Pharaoh ንን ልጅ ጠየቀችው. እኔ ሄጄ ልጅን ለአንተ ይነግርዎታል? "አዎ, ሂድ,

ልጅቷም ሄዶ የሕፃኑን እናት አገኘች. ፈር Pharaoh ን ሴት ልጅ 'ይህን ሕፃን ውሰድ, እኔም እከፍልሃለሁ' አላት. ስለዚህ ሴትየዋ ሕፃኑን ወስዳ አሳየች. ልጇ እያደገ ሲሄድ ወደ ፈር Pharaoh ን ሴት ልጅ ወስዳ ወንድ ልጅ ሆነች. እሷም "ከውኃው አወጣሁት" ብሎ ሰጠው.

"ሙሴ ዕድሜ ላይ በወጣበት ጊዜ, ከሕዝቡ ጋር መከራ ለመሰቃየት በመምረጥ የፈር Pharaoh ን ሴት ልጅ እንዲባል ፈቃደኛ አልሆነም

ከኃጢያት ማለፍ ከሚያስደስት ይልቅ ከመደሰት ይልቅ ከእግዚአብሔር ነው. (ዕብ. 11: 24-25 NKJV)

ሙሴ ግን ከፈር Pharaoh ን ፊት ሸሽ; በምድያም ምድር ተቀመጠ; በውጭም ተቀመጠ. "(ዘፀአት 2 15 ASV). በግብፅ ንጉሣዊ የቅንጦት የቅንጦት የቅንጦት

የቅንጦት የቅንጦት ሙሴን ሲሰሙ, ፈር Pharaoh ንንና ግብፅን በሸሸ ጊዜ ነበር. ለ 120 ዓመቱ ህይወቱ ለሚቀጥሉት አርባ ዓመታት ያህል ዝቅተኛ እረኛ ነበር, ግብፃውያን የተቃዋቸው የግብፃውያን ሙያ ግን በእግዚአብሔር ክብር ነው.

"ሙሴም የምድያምን ካህን የሆነውን የዮሴፍን አማላውን በመግባት በእግዚአብሔር ተራራ ተገለጠ. ስለሆነም ሙሴ አለ. እናም ይህን አስደናቂ እይታ እናቴ ቡሽ

አልተቃጠለም. ጌታም እንዲሁ ከጮካው መሃል, 'ሙሴ ሆይ, የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ, የያዕቆብ አምላክ አምላክ ነኝና. ፊት እግዚአብሔርን ለማየት ፈራ. " (ዘፀአት 3: 1-6 Nasu)

እግዚአብሔርም አለ 'በግብፅ የነበሩት ሰዎች ስቃይ አይቻለሁ፣ ጩኸታቸውን ሲሰማ ጩኸታቸውን ሰምቻለሁ. ስቃፋቶቻቸውን አውቃለሁ; ከእጃቸውም ለማዳን ወረድኩ

ከግብፃውያን ... ኑ, ህዝቤን, የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ውጣ ውረድና ወደ ፈር Pharaoh ን እልክሃለሁ. " (ዘፀአት 3: 7-11 Rsv)

"ፈር Pharaoh ን ህዝቡን እንዲሄድ ሲፈቅድ, እግዚአብሔር አጭር ቢሆንም ወደ ግብፅ ሊለወጡ ይችላሉ. 'ስለዚህ እግዚአብሔር በበረሃው ምንገድ ወደ ቀይ ባሕር ይዞ ነበር. (ዘፀአት 13: 17-18 NAV) ፈር Pharaoh ንንም ባረያዎች አድርጎ ሊቀበሉትም ነው.

ፈረሰኞቹም. ... ውሃው ወደ ኋላ አፈሰሰ ሠረገላዎቹን እና ፈረሰኞችን ሸፈነ - እስራኤላውያንን የተከተለ የፈር Pharaoh ን ሠራዊት ሁሉ

ወደ ባሕሩ. አንዳቸውም ቢሆኑ በሕይወት አልነበሩም. " (ዘፀአት 14: 13-14; 17, 14 28 NIV)

ወደ እግዚአብሔርነት ወደ እግዚአብሔር ወደ ይሁዳ, ለይስሐቅና ለያዕቆብ ቃል ሲገቡ ወደ ሲና ተራራ ሞጡ. ከግብፅ ሲወጡ በግብፃውያን ሕጎች እና በአመራር ስር ያሉ

ባረያዎች ነበሩ ግን አሁን ሕዝብ መሆን ነበረባቸው. እዚህ ላይ እግዚአብሔር ሙሴ ብዙ ትእዛዛት (በተለምዶ እነዚህ አሥሩ ትእዛዛት የሚጠሩትን ጨምሮ), ሕጎችና መመሪያዎች ጨምሮም. እነዚህ ሕጎች የኃጢአት ግንዛቤን ፈጥረዋል. ስለዚህ "ሕጉ የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎችን ነበር", በእምነት እንጸዳለን, (ገላትያ 3:24 KJV)

ሕግ ሰጪው፣ ሙሴ [የአብርሃም ዘር]፣ ሁሉንም የምድር ቤተሰቦች ሁሉ የሚባርከው ሰው ነውን?  
አይ። ሙሴ እርሱ መሲህ አልነበረም.

ምዕራፍ 6

ሕግ እና ቃል ኪዳን



n氣n6λλ 几予9 0β卜禺 几予JC 中λ n禺> - λβ黒d囑

氣z 000A芊小2H nλ0早予芊小JC P00卜予 中λ

n囑η白 驷sC 氣>&Dm 0氣点 }卜. "(λC. 31 31-32 NKJV)

"D黒 巾甲吊 卜卜 &6竺 D黒 氣囑Hλη九C 叨m小吊Aλ 氣9驷 Pλ&n n禺> λn小6虫 \$R驷

[ | ." (bn6/小y>

12 23-24 NIV)

"ስለሆነም የተጠሩ ሰዎች የዘላለምን ርስት እንዲቀበሉ እንዲሁ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው.

(ዕብሮች

9 15 RSV)

አንድ ሰው የሚጠራው እንዴት ነው እና ይህን የዘላለም ሕይወት ተስፋ ለመቀበል ምን መደረግ አለበት?

የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነው; በመጽሐፉ መባዎችና ከፋሁሞች ሁሉ ምንም አልወደድኩም. እነዚህ የሚቃጠሉ መባዎችና የኃጢአት መባዎች ናቸው (እነዚህም ሕግን ላደርግ መጥቻለሁ. (ዕብራውያን

10: 4-10 Rsv)

ነገር ግን ወንጌልን በተገበቡምና በክርስቶስ መንፈስ የነበራችሁትን ስለ ክርስቶስ

መዳንን ተገለጡ: ነገር ግን አሁን ወንጌል ከሰማይ ሲሳይ የተናገሩትን የክርስቶስ መንፈስ የተናገሩትን: ነገር ግን የእግዚአብሔርን መንፈስ ይናገራሉ. ወደ እነዚህ ነገሮች. " (1

ጴጥሮስ 1: 10-12)

"ክርስቶስ ሆይ፣ ክርስቶስ ገና ሲነገድ፣ በትክክለኛው ጊዜ ላይ ታያለህ

ፈረሃ አምላክ ለሆኑ ሰዎች ሞተ። ስለ ጻድቁ ሰው ማንም ሰው የሚሞት ቢሆንም ለጤንነት ሰው ቢሞት ሊሞት ይችላል ተብሎ ሊሞት ይችላል። ነገር ግን አሁንም ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞቶኛል ብሎ እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር ለእኛ ያሳያል። (ሮም 5: 6-8)

"እንጀራን አንሥቶ አመስግኖሽም ሰጠው።

λ&n中λ n禺> nd λ>+ 〇叭&巾小黒吒 λ&n中λ n禺> | 小 " (ト中n 22 19- 20 NV)

ndHU nhcn早n 黒驛四 P叭&n, nnφ\予9 予>wλ 〇気c巾 叨中ηc λβD右>9  
λη卜> 〇叨nm予 λ&巾> 中λ n禺> λ虫虫叨 βU P黒驛四 叨V甲b予, 〇甲 | ； | 予

P叭〇H小 P中λ n禺?吊 黒驛四 P叭&8叨小 Pmc | 予 気9 P\$Pλ \$Pλ 勺mλ予 驛>

巾cd 卜. hcn早n 叨卯予> λλ吊叨驛四 λη 卜 叨n9> λλPd予驛四 D黒 λ&c λλP 卜驛四  
叨H叨c 16 10) 気冫Hληηc n)H小 叨中ηcη予小> ； } | η小 巾βm> 〇巾小  
β λnη; 早d小λ. ndHU Pλ驛四 Hc hcn早n n卯予 n十 | η 〇A\ P巾βm>>

心>φ右 λ巾φ巾; nH驛四 〇卯予 β λ&9d [ | 甲λ. "気9驛四 〇気9>+9 〇n早吊9  
〇n早吊 叨ηηλ, 気9 〇HC吊U 叨ηηλ [Hc] 気9 〇気cn甲 叨ηηλ 叨ηηλ,

十ζn 卜>驛 β叨小yλ." (H\$mζ予 3:15)

Phcn早n P勺m予 h\$) 叨n甲気予 | 予 d 卜 卜驛 巾小βpc d四d予 D驛四 気巾> d叨φnλ  
P叨λm予> η予 | 小?

気冫Hληηc dληc驛四 dβn小φ9 d) b吊η, HC予 芟小 n驛四s6 弋 十n 《P十黒ζ〇n予  
驛sc nD十予 気9 四c 驛四小叨m〇予 驛sc β巾m芟甲λ. βU 十n 《n叨η白> 〇c | 予

〇n十A\ 〇叨十小, n〇η吊 気9 "〇6甲吊 気9 \$P木吊" 黒〇 卜 叭巾m予 叨wζ予

〇叨巾 〇mλ P〇〇芟小> 中λ 〇叨n十λ | 〇c. [?驛四 〇叨小H 〇気冫Hληηc λβ  
P叭小叨卜 気9 〇小四; | 予 D黒 十n 《β右 驛sc 気>&〇 卜 P十&φ黒芟小η予 9芟小

予気H右> 〇叨m〇φ 予気H右> 〇叨m〇φ 予気H右> 〇叨m〇φ 予気H右> 〇叨m〇φ  
dλ驛四h 小四; 気d dλ驛四h 小四; 気d dλ驛四h 小四; 気d dλ驛四h P小叨 卜 巾甲吊  
D黒 気冫Hληηc 〇小虫 n\$ λsc〇小β叨dn右 | 〇c. [?驛四 勺m)小芟小> n十φ〇 卜  
〇A\ 気冫Hληηc 十叨λ巾小 気>&φ〇d芟小 気冫Hληηc 卜λ 2H驛四 小四; | 〇c

nh 《小篆小四+88+ 气9四 d气习Hλη茀c 驷λζ予 气9 βφc小> mPφ.

气习Hλη九c "H<" dληcy驷 PΠΠ小 中λ Π四c驷 Π叨>&n φ&n ΠλPΠn λ黒予 \β  
气>黒Πζn小 卜卜驷予>几早吊 叨&8四茀小, UβD右, 十4驷6早吊 气9 P4β> 驷nhc | 予.

氣9 𠂔》 𠂔 s4d四𠂔 𠂔 𠂔 |, hcn七》 𠂔 𠂔 |, D𠂔四 PC四小》, P𠂔内甲 𠂔VhC吊  
"P氣𠂔H𠂔𠂔c 𠂔𠂔 氣9 P𠂔小 𠂔𠂔" 氣》 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 𠂔 氣𠂔𠂔 𠂔 𠂔 mcmc Pd小𠂔

"U下) (𠂔𠂔𠂔) (𠂔𠂔𠂔小中𠂔 n𠂔) ) n氣》 𠂔HU 4𠂔 | 右 氣小 | 小甲吊 氣小 | 十岁小

P𠂔𠂔W𠂔𠂔小 m\ | 小𠂔𠂔𠂔 𠂔P4𠂔𠂔右 P𠂔𠂔m𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔甲吊 𠂔𠂔, d𠂔N甲吊 氣9  
\$P木吊 𠂔 Dn&𠂔𠂔吊 𠂔𠂔 𠂔𠂔小 𠂔D中𠂔𠂔小 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔m𠂔𠂔早吊》 𠂔nD𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔.

𠂔小几右𠂔𠂔, hcn早n D𠂔𠂔 4d𠂔𠂔 𠂔𠂔m 2H "" 𠂔𠂔n𠂔𠂔9

𠂔𠂔𠂔 | \$𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔》 d𠂔𠂔 𠂔H𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 小𠂔nm

P𠂔𠂔中m 𠂔 𠂔𠂔𠂔甲吊9 P𠂔𠂔m𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔甲吊 𠂔𠂔》 𠂔𠂔𠂔n𠂔 𠂔𠂔D𠂔𠂔&𠂔𠂔 nH) 氣𠂔

氣 | 𠂔, 氣𠂔 𠂔𠂔𠂔小𠂔 m𠂔𠂔𠂔 小𠂔nm 氣》 𠂔𠂔9& 氣 | 𠂔! &中sU》 d𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔m𠂔𠂔d 𠂔 𠂔d.

"n𠂔 𠂔 𠂔𠂔, 𠂔𠂔𠂔V甲b早吊9 𠂔𠂔W𠂔𠂔小9 𠂔𠂔V甲b早吊, 𠂔𠂔中m 𠂔 𠂔𠂔甲吊9  
P𠂔𠂔中m 𠂔 b中甲吊𠂔𠂔"

"𠂔U 𠂔𠂔 氣》 & 𠂔 𠂔m𠂔𠂔𠂔) 𠂔 𠂔nD𠂔𠂔& P四𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔V甲b𠂔  
𠂔P2H𠂔小 𠂔 𠂔𠂔𠂔, | 𠂔c𠂔𠂔》 m𠂔𠂔早𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔h6𠂔.

n氣 | H) φ9予 NA\氣》 &U βλ 啞小-λη治》 0λ0葦小\β λ?6d卜. (bη. 10: 1-16 λ.ì .)

λhd小驷 '勺mλ小葦小》 βφc 0\葦小.' 勺mλ小葦小》 βφc 0十0d0予 2H,  
d勺m)早吊 黑驷 叨n甲氣予 | 予 驷》 驷 λ)n&λ0驷 λ卜》 , 0λP0n 黑驷 驷h》 }予,  
λ卜》 黑000 D黑 φsn予 n\$6 氣》 00d》 . " (bη. 10: 17-19 GWT)

λ&巾中λ n禺》P9H6右 λP巾n 〇λP巾n P黑四黑四 叨n甲炁予Jc 叨m, U

巾小jd | mnqmn吊 Dβ四ηλβ勺m)早吊, "P炁叨Hηη九c 〇叨, P炁叨Hηη九c 〇叨 | 小 P4d四) 勺m)予》jnD叨&! " hcn七?吊 Phcn早n) 四》 | 予jn小v小η卜

〇十d四 炁》黑啞小 6予 P叨〇λ n [ | 〇叨n 《&λ 叨n甲炁予 | 予.

四b6\$ 8

P叨禺》 | 9 nm小

λ禺四9 九甲》 ì &mc, 巾小 P叨四ζm 炁9 小ηz甲吊》 P四sζ叨 吊木小 十巾m早予

| 〇c βU 黑叨卯 λ四h) D黑 4d四 d四四m予 P叨ζm 莽小 巾甲吊 P十Dm予 巾甲吊 jcd四虫ζm 炁6巾) d四巾λ巾λ 〇叨四四ζm 〇λλU\β P叨η叨α ì [ 》 小几右》 四 〇叨叨Mζ予 | 小A小木n "P勺mλ予 黑叨DH卯予 nd [ | , P炁叨Hηη九c nm小叨) 〇啞小吊》 〇λP巾n hcn早n PH\d四 λβD予 | 小." (c四 6:23 Amjv) λ禺四9 九甲) βU) 》 予四Uc予 〇予予 十四ζ甲λ.

〇hcn早n Pλ&n n禺》 λ〇\予 P [ 卜予 PλP巾n λ&巾 中λ n禺》 λ〇λ d叨 [ 》 P叨ζm 巾甲吊 hcn早n) 〇四) 9予 黑四 叨禺》 》 βφ〇\卜, 〇叨) &η七十n 《 P十黑〇〇予 四sc四 PH\d四 λβD予.

"四) 四 ì js | 》 P叨吊λ 四) 四 Pcd四 〇炁d叨m 叨禺》 炁) 吊d), λP巾n 十η木 〇叨m6小 巾小 勺βλ η予 ηβ [ 》 〇Jλ 巾小 η予 | 小." (IV6 4:12 gw)

炁z 〇D) 啞λ 炁) 禺}&<: 炁z 〇D) 啞λ 炁) 禺}&cm: λnps卯 dλβ卜禺七黑叨卯四 d叨h 巾小 P叨禺》 勺βλ | 小 (c四 1: 16-17) 炁) 叨&ψ小 卜吊) 四勺mλ予 W<. hcn早n P勺mλ予) 叨〇吊) | 小 n卯予 P十 | η小 hcn早n D) 啞λ P叨禺》 勺βλ P勺mλ予 ndP予 | 小

A. 小&βU hcn早n P9H6右 λP巾n 四) | 小?



Of 中卜 n巾小Jc十}不 丨 丨 甲λ. hη黑右》 λP》 λη小dλ》 &予λ竺  
P叫J6小 hηc 〇黑叫 丨 予9 〇氣小 丨 予 P十Pλ 丨 小 (r小 1:14 GWT)

"氣巾 〇氣叫Hηηc 叨λh9 nλ叫hJc 氣mλ 几 丨 》 〇 氣巾 λ黑Z〇  
βu》 》 氣mλ 丨 予 λβmφhβλ虫》 〇 6巾》 〇: λ黑Z〇

P巾小 λ竺 叨λh 〇叨?6笨小 氣》 黑儿木节 巾甲吊 〇叨 丨 》 Pλ〇λβ

叨λh 〇叨ηλ. 氣nn 卯予 sZn 〇叨兜〇}小 λβ 卯予, 卯予 〇叨黑巾右  
6巾》 甲Z黑. " (dλz nRn 2: 6-8- GWT)

Anshik λP巾n λP巾n λP巾n》 D黑 氣c巾 i 叨m λβ早 氣》 &u λd.

"氣 丨 丨 P4c叫四》 勺mλ予 P叫Dn黑小 P氣叫Hηηc 〇叫 丨 小!βu" n氣z 〇A\  
P叫m小λ》 s 巾小 叨m卜

n氣z 〇d予 丨 〇c9 n氣z 〇d予 十叨6心 丨 小 '(r小》 n 1: 29-30 NKJV)

"〇十m叨φ 2H λP巾n D&}小卜 n

小y小 氣 丨 丨 巾四予十n\$十小 d氣c巾9

P氣叫Hηηc 叨》 &n 氣》 黑 d叫 丨 ? i Dcs〇予 氣9 〇氣c巾 λβ 氣》 黑 丨 丨  
λP. " (四古甲n 3:16 NKJV)

Jesus λP巾n dλ Philip n 电wc》 D黑 虫ηc} β卜 丨 〇c 氣c巾叫四. λ》 十 四》  
氣》 黑 丨 卜: D》 s〇吊 丨 β 四》 丨 u? 〇巾四β〇λ8甲λ. " (四古甲n 16:

13-18 gwt)

λ》 s 氣ᄡHληᄡc 氣9 በᄡᄡ ᄡᄡᄡ λ》 s λᄡᄡᄡ ᄡᄡᄡ,

ᄡᄡ》 d ᄡᄡ nH Pᄡᄡᄡᄡ ᄡᄡᄡ λPᄡᄡ ᄡᄡ " (1 ᄡᄡᄡᄡᄡ 2: 5-6 NKJV)

12 በᄡᄡᄡ Pᄡᄡᄡᄡ ᄡᄡᄡ ᄡᄡ በᄡᄡᄡ ᄡᄡᄡᄡᄡᄡ.

(ᄡᄡᄡᄡ 2: 9 NKJV)

B. ᄡᄡᄡ λᄡᄡᄡᄡ ᄡᄡᄡ》 ᄡᄡᄡᄡ?



C. Phon早n D》啞入駟》s | 小?

To 0叨s叨} 0叨s叨} 中λ | 0ζ, 中λ駟 0氣冏Hληc H》s | 0ζ, 中λ駟 氣冏Hληc  
| 0c. " (r小》 n 1: 1-2 四η盆)

Ancount's 'λ》十》 nH小》 Nd予 nd 巾φdH予: N气HλHη九c馗 d予  
P叫φcN小: d气n6λλ λHη 卜卜 βU P四bH》 s》 Jβ | 小. (sc2予)

4 10-12 NKJV)

Als "N黑H卜λ四η; | 予 nH | 予》, 气》 黑 8小 Nd mH | 予 叨m》 P勺mλ予

ncP予 λd》." (λ馗: 1:7-8) "[卜卜馗 NhcH早n λP巾n N叨m nH | 予

λ四η; | 予 NsH齿小β8s中卜. 气HλHη九c N黑馗 小nm N四叨》 P勺m予  
ncP予 叨IV甲b予 λ吊叨小." (C馗 3: 24-25 NIV)

: D》 sH吊 [β: P巾Nh卜吊卜 N气d巾 P十φNλ吊卜予》 Nc 气9》 十黑叨卯

P馗予s卜予》 \sφ》 P馗予mηφλ吊卜: P馗予φ黑吊吊卜予》 n气9》 十馗 P馗予s卜予》  
D》 嗒λ λD6吊Ad卜. 气z d气9》 十 P叨s叨叨λN吊卜

气z黑叨卯 P十φNλ卜予》 卜卜 Nφ&η予 叨9λ\$予 叨wζ予 hcH早n nd  
勺mλ小吊》 卯十; 气》 黑 十φNζ Nφ&η予 叨9λ\$予 黑叨卯 Nψn十岁小 φ》  
十 | W.(1)

D黑 吊C》 早n 巾甲吊 15: 1-4 NKJV)

To. ndHU 四》 馗 NhcH早n 几 [》 λ&n \$mζ予 | 小; λ&巾》 nx黑 NA\ λ&巾  
NhcH早n n6巾 Jc ηη小ζφ》 λNλ叨木予 P巾m》 n气HλHη九c | 小

四n小ζφ: - 气HλHη九c N气 | 巾\β 勺mλ予》 P叨吊mζ小 ηβ [》  
气HλHη九c 4d馗馗》 d6巾 n6巾 Jc P叨十d\$ | 小. P气cφ》 馗

《四小十小》 叨氣予 巾早9λ9. (2 吊C甲吊

5:17-19)

D. λ》 s 巾小 n駟hJc D馬d小叨》 乍 | 予 氣》 悬予 β | 中λ?

Prompt "名mCn λP巾n》 氣》 &U λd小 \_ 氣巾n9 氣P+9nζ 氣d黑叨9 黑叨9

十λ馬莽甲λ; n黑叨9小駟s四白 βU λ冥 | 小

氣z P駟D黑小, n氣巾 Jc 黑n βd岁λ. 氣巾》 n四 [氣巾》 n巾) ["KJV)]! "!! '(四古甲n  
17: 4-5 NIV)

To "ታዲያ ያላመኑበትን እንዴት ይጠናታል?

የሚይደሰሙትስ እንዴት አድርገው ነበር? (ሮም 10:14 NKJV)

---

ፊል Philip ስም ሮሎ የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና. የምታነበውን ታስተውለዋለህ? አለው. እርሱም. የሚመራኝ ከሆነ ፊል Philip ስ እንዲወጣ ፊል Philip ስን ለመነው. (ሥራ 8: 30-31 NKJV)

---

To "ያለ እምነት (በማመን ድረስ እሱን ማስደሰት አይቻልም,

ወደ እግዚአብሔር የሚመጣው እርሱ ነው እርሱም እንደ ሆነ ያምኑ ዘንድ በትጋት ለሚፈልጉት ወሮታ ከፋይ. " (ዕብ. 11: 6 NKJV)

Taby "በኃጢአትህ ትሞታለህ; እኔ እንደ ሆንህ አታምኑም; በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ. (ዮሐንስ 8:24 NKJV)

"ወደ እግዚአብሔር ዞር ብትሉ እና ያላችሁን መንገድ ካልቀየሩ ከዚያ በኋላ በሲኦላ ውስጥ ከሚኖሩት ሰዎች ንስሐ አልገቡም. (ሉቃስ 13: 3-5 ግሬቲ)

---

To. በአፋችሁና በልብህ በአፋችሁ ከሙታን በእምነት አጸናችሁ; በመታዘዝም በእግዚአብሔር ታምነህ ትሰናክላለህ. (ሮም 10: 8-10 NKJV) "በኃጢአት ስንሞት ቢሆን ከክርስቶስ ጋር አንድነት አግኝቶናል.

---

---

That ከሞተ በኋላ ሁላችንም ሁላችን ከሞቱ ጋር የተጠመቅን መሆናችንን

አታውቁም? ከእርሱ ጋር እንሞታለን; እኛ ለኃጢአት ሞተናል; ቀበሩትም. (ሮም 6: 3-4 GWT)

"hcn早n卯予 D黒 λβD予 n十叨d巾 0λη)吊》 小nm 勺mλ予》

d叨叨黒λ n氣c巾 Jc 氣》 黒 匸》 》 氣9小中d》 . NHU 驛h》 予 氣岁 黒叨卯 氣岁 黒叨卯 P勺mλ予 0卯甲吊 | 》 . (㉔四 6:4-7 gwt)

E. λ&n 4β | 予 λβD予 0hcn早n 4β | 予 叨?c

0四古甲n 驛b6\$ 5-7 小nm P十叨H00小 Phcn早n 予驛Uc早吊 P卯十卜予》 予驛Uc早吊

0hcn早n 小nm nd叨?c η 卜 | 0c》 β0λm 卜 (卜卜》 驛 | 0c d叨HcHc 驛》 驛 0卜n6 λλ十黒ζ0驛四).

NDJ 氣9 0λ&巾 中λ n馬》 叨ηnλ)d小》 白白c - 6 1-18

1. 0巾小 | 予U 小nm 氣c巾Hηηc》 0四驛d h \sφU》 ληβ λη
2. 0叨nm予 - 0n小c P卯巾m予 - 0n小c 氣c巾Hηηc》 四h0c
3. 儿木吊》 d四h黒叨驛四 叨&dβ -- 8木予 dλ驛h 叨 匸》 | 小
4. d\sφU 十m》 φφ - 叨d巾 卜 φ&n λβ黒d驛四

0m》 予 氣9 0λ馬&n 中λ n馬?吊 叨ηnλ)d小》 白白c吊 - 四古甲n 6 21-48

1. λβ0sλ: - 虫m》 , λ\叨0η 叨mφ驛, λ\叨0η 叨mφ驛, 甞c甞c Dβ驛 Pm\予
2. 0叨nm予甲 0d予 nD》 卯吊 Jc λR | 早吊》 βnm
3. λ叨》 H6 λ予 卜》

PDi 0弋黒n小 \$η予

4. n0η节 Jc 十)β attached λ - λ驛h 氣》 &0φλ \$φs

5. m\予甲》βm卜

nm\早吊甲 卜卜 卜卜 叨ληβ四)sc个

λ&γ巾 P中λ n禺》叨》 &η弋 λβD予 - 6 19-7: 27

1. λ弭h 氛》黑弭予&λ叨 氛Dφ

2. ረጋ ያለ መንፈስ ይኑርህ
3. ፍትሕን ለማየት ጥረት አድርግ
4. ምሕረት አሳይ
5. ሀሳቦችን ያቆዩ
6. ሰላምን ያበረታታል
7. በትክክል ስደትን ተቀበል
8. ከአምላክ ጋር ያለህ ግንኙነት በግልጽ እንዲታይ ይፍቀዱ
9. ሌሎች የእግዚአብሔርን ትምህርቶች እንዲጠብቁ ሌሎችን አስተምሩ
10. እንደ አምላክ ቃል ባህልን ከማስተማር ተጠንቀቅ
11. በተከማቸ ሀብት ላይ ሳይሆን በተከማቸ ሀብት ላይ አይደለም
12. በዓይኖቻቸው በኩል ወደ አዕምሮቸው ውስጥ ምን እንደሚወስዱ ይጠንቀቁ
13. በእግዚአብሔር እና በአንዱ ሀብት መታመን አይቻልም።
14. ሕይወት ከነገሮች በላይ ነው
15. ጽድቅንና ፍትሕን አስቀድሙ በመጀመሪያ - እግዚአብሔር የቀሩትን ይንከባከባል
16. ሌሎችን አይሸሹ - እርስዎም በኃጢአት ተደምስሰዋል
17. ጽድቅን በትጋት ያገኙታል
18. ለሚጠይቁ ሰዎች ይሰጣል
19. እግዚአብሔርን ይወቁ እና ግብዝነቱን እና ሥራዎቹን ታውቁያለሽ
20. እግዚአብሔር ፈቃዱን የሚያደርጉትን ያውቃል - እነሱ የሚሉት አይደሉም  
መስራት

F. ወደ ክርስቶስ እንዴት እንደሚገባ ማጠቃለያ

ስማ

The ክርስቶስ ምን እና ሐዋርያቱን የሚሰብኩትን በአግባቡ ማጥናትና ያንብቡ የህይወት ቃላት ናቸው።

ተረዳ

የአምላክን የጽድቅ ትእዛዛት ባለመታዘዙ ሁሉም ኃጢአተኞች ናቸው።

ለ ኃጢአት ሠርቻለሁ እናም እንደ እግዚአብሔር ትዕዛዛት አልኖርም።

Of ጢአቴ የዘላለም መሞቴ ነው።

ከአምላክ ጋር የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን ይቅር ማለት አለብኝ.

Anr ክርስቶስ, አደንዛኸኸ ዜሆችን ሁሉ ይቅር የማሰኝ ብቸኛው ሞንገድ ነው.

ይቅር ማለት የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው ብለው ያምናሉ

Affs λPΓn λPΓn | Νζ 氣cΓ瑪四 nIVJc P9H6右 氣》 黒 λPΓn | 小

λPΓn Π叨nφ 卜 Π叨小ds ληc λβD右》 Π&中黒 | 予 巾m小-βφc  
氣》 &λc小 \$R瑪四 叨甲氣予 | 予.

氣巾 ΠΨn十岁小 φ》 n叨中ηc十 | η nb中》 s φ》 瑪四c Π叨早甲吊 P叨吊m<  
d黒φ叨H叨c右小P.

Park D黒 λη D黒 巾四β十叨dΓn.

》 nu 叨n

Parents λβD古》 n'γmλ予9 n四β小H 卜λc小瑪四 Jc 叨十四叨》 氣9 叨小HH.

叨9HH

λPΓn P氣叨Hληcλc 叨 「卜》 ΠJc木吊 d予 叨φNλ.

卯十駟

Arce 咒四叨JcR》 ,γmλ十岁 P 「 | 小》 ,4d四c λβD古》 d卯予十黒卜.

十φNζ

Pareation Π 卜 4d四c λβD予甲 n卯十 ΠA\ ΠJy 小nm Π叨m叨φ Pm瑪四φ予  
叨中ηc 小nm D黒 hcn早n φm予 β叨nn 卜予.

十φNλ

Whofn'γm予 Jc γmλ予甲》 Π'γm予 氣9 D黒 hcn早n 卯予, 氣叨Hληc hcn早n》 d叨中Π咒

D黒 λ&n 叨》 &ηc 卜c 小nm)n | η甲小λ, 叨》 &nφ&n》 βΓm甲小λ  
氣瑪四 D黒 hcn早n Γ小 | 予, D黒 几十hcn七》 小nm)Π叨甲小λ.

叨?c

Thess γmλ予》 βφc P叨d》 8》 十小 β瑪四6λ; γmλ予》 βφc P叨Nλ 黒叨:  
氣瑪四 | 予 P叨mλn予》 駟 卜 卜 Π氣瑪四 | 予9 Πλ 卜 P叨小叨卜予》 卜 四瑪小c小》  
βφmλ. Πhcn早n 小nm }d》 P氣叨Hληc》 &中s d四sζ叨 Π} | 小.

G. nлPтnJc Hл四弋 | 予 氣 黑卯ηλ玄 叶卜 0叶卜 氣03m岁 | 甲予?

0H6小2H hcn早n H6/ H6 四小η予卯予 nт四β?

የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ እንዲያውቁ በእግዚአብሔር ልጅ ስም እንድታምኑ ይህን

እጽፍላችኋለሁ. (1

ዮሐ 5 13 NIVE

"ስለዚህ [ኢየሱስ] እንደምትሞቱ ነግረሃለሁ

ኃጢአትህ. እኔ አንድ እንደሆንኩ ካለመናችሁ, በኃጢአትህ ትሞታለህ. "

(ዮሐ. 8:24 gwt)

የችግሮች ቀን ዛሬ ነው!

ውሳኔው የእርስዎ ነው! ምን

ትመርጣለህ? የዘላለም

ሕይወት

እኔ የላኩኝን የሚያምኑና የሚያምኑትን የሰሙ የዘላለም ሕይወት ይኖራቸዋል. ምክንያቱም ቀድሞውኑ ስለያዙ አይፈረድም

ከሞት ወደ ሕይወት አል passed ል. ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ የሚሰሙበትና

የሚሰጡ ሰዎች በሕይወት በሚሉበት ጊዜ በዚህ እውነት ነው. "(ዮሐንስ 5: 24-25 GWT)

ወይም

ዘላለማዊ ሞት

ጌታ ሆይ: ጌታ ኢየሱስ በሚንበለለው እሳት ከሰማይ ሆኖአልና. ከእግዚአብሔር ፊትና ከክብር ኃይል ተለይቶ የሚታወቁትን ነገር ለማድነቅ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ያደርጋል. (2

ተሰሎንቄ 1: 7-10 GWT)

ጥያቄዎች

1. ከዓለማት በላይ ያለው አጽናፈ ሰማይ ውስብስብ ነበር
  - a. \_\_\_ በድንገት እና በአጋጣሚ ወደ ሕልውና ሞጣ
  - b. \_\_\_ የታቀደ እና በተገቢው ሁኔታ የተቀየሰ

2. ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳያ ውስጥ ነው

- a. \_\_\_ P叨四m 氛9 P叨D巾》吊木小 λd小
- b. \_\_\_ 四sζ叨 P叨吊d小 NTC叨6叨 小nm η予 | 小

3. Nλ黑》小nm 氛d 氛叨Hλη九C dλ馬駟 駟》叨叨叨 巾nm小?

- a. \_\_\_ m) 中电 P十叨叨予, P Eden s) Pλ予hλ予 n\$6
  - b. \_\_\_ P氛小φ予 \$6 \$6 叨η予 λβ黑d咽
- m< 氛9 h 《予

- c. \_\_\_ \$6)四, 十NH, 駟sC) β叨卜, 氛9 Nsd小予
- d. \_\_\_ n\β )d小》 卜卜

4. λ馬駟9 九甲》巾βm》 巾駟杰笨甲λ 氛9駟 d\$η予笨小 λ叨m  
T \_\_\_ f \_\_\_

5. φ&η予 叨9λ\$予 卜卜, 叨λ小\$φ&n nλ叨η P叨m | 小 氛9駟四) Nη 氛) & | Nη | 小  
氛9駟 P巾小 &中s 氛叨Hλη九C) P叨η黑n予 氛) &?C十ζ馬.

T. \_\_\_ F. \_\_\_

6. 勺mλ予 P叨η巾十小λ) s 巾小 | 小

- a. \_\_\_ 十&十 |, φE 氛9 N\$η早吊 P小VH
- b. \_\_\_ d\$η早节 &十9甲吊 β巾mλ

7. λ馬駟9 九甲) N勺mλ小笨小 \β P叨ηnn予 卜 叨HH λ十巾中R駟)?

T. \_\_\_ F. \_\_\_

8. N?隋 H叨) N巾小λ忿吊駟η) }予 λ駟η 叨卜 N叨卜駟η) }予  
Nn+φC n巾 Nn+φC P巾小λ竺) 卜卜 λm 《

- a. \_\_\_ λ馬駟 氛9 九甲》
- b. \_\_\_ zu 氛9 几十巾卜
- c. \_\_\_ ληCY駟9 几十巾卜

9. λ駟η dληCY駟 中λ NN

- a. \_\_\_ P氛n6λλλ忿吊 PHλd駟 λβD予 氛) &?6笨小 十叨ζm
- b. \_\_\_ λλHη dHdλd駟卯予 P十D叨卜 9笨小

c\_\_ P 卜 駟 η 九 6 予 巾 甲 吊 HC 駟》 駟 β 卜》 駟》 巾 甲 吊 β η ζ η 卜

10. 氣 呵 H η η 九 C n 巾 巾 C P 巾 λ n 駟 9 弋 呵》 乍 | 予 9 n  
P 氣 n 6 λ λ 忿 吊?

T. \_\_\_\_ F. \_\_\_\_

11. ሙሴ ለአብርሃም ቃል የገባለት ወደ ምድር ሊገባ አልቻለም

ምክንያቱም ለአምላክ ክብር ከመስጠት ይልቅ ይራባልና.

T. \_\_\_\_ F. \_\_\_\_

12. የእንስሳት እና የፍየሎች የእንስሳት መሥዋዕቶች በእግዚአብሔር ይሰጣሉ

የእስራኤል ልጆች የኃጢአቶቻቸውን ይቅር እንዲላቸው ነበር?

T. \_\_\_\_ F. \_\_\_\_

13. ክርስቶስ የኃጢአት መስዋዕትነት ክርስቶስ ለአካላዊ አካሉ ለእግዚአብሔር አቀረበ

በሰው ኃጢአት ላይ ያለው ይቅርታ. T

\_\_\_\_ f \_\_\_\_

14. ክርስቶስ እሱን ከሚቀበሉ ሁሉ ጋር አዲስ ቃል ኪዳን ገባ

ጌታ በመታዘዝ በእርሱ ላይ እምነት መጣልን?

T. \_\_\_\_ F. \_\_\_\_

15. ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙ መኖር አልቻሉም እናም የሚያስቸግርም

እንዲቤኸ። ይቅርታ.

T. \_\_\_\_ F. \_\_\_\_

16. የክርስቶስ የኃጢአት እርዳ, መስዋዕትነት, ይቅር ባይነት ይሰጣል-

a. \_\_\_\_ ሁሉም ሰው

b. \_\_\_\_ ያመኑት

c. \_\_\_\_ ሰዎች በክርስቶስ ላይ ያላቸውን እምነት እና ታዘዥነት እና

ትምህርቶቹን ኑሩ

17. የኃጢአት ይቅርታ, የመዳን ይቅርታ, የተገኘው ተገኝቷል

- a. \_\_\_ ትክክል እና አምላካዊ የሆነውን ነገር በተመለከተ ያላቸውን እምነት
- b. \_\_\_ ጥሩ ስራቸው እና በሕይወት የሚኖሩትን ሕይወት
- c. \_\_\_ በክርስቶስ

18. ወደ መንግስት ሰማይ የማይገቡት እነማን ናቸው?

- a. \_\_\_ ሜዳሮች
- b. \_\_\_ አጋዥዎች

- c. \_\_\_ 𠂔𠂔》H6甲吊
- d. \_\_\_ 𠂔𠂔𠂔 𠂔:四小》
- e. \_\_\_ 𠂔:四小》 [PDì 𠂔Ad昂吊]
- f. \_\_\_ 𠂔𠂔吊
- g. \_\_\_ n\$} [n𠂔𠂔𠂔𠂔]
- h. \_\_\_ 𠂔𠂔𠂔𠂔吊
- i. \_\_\_ 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔吊 [ns𠂔吊]
- j. \_\_\_ 𠂔c𠂔𠂔𠂔𠂔吊 (𠂔𠂔𠂔𠂔吊)
- k. \_\_\_ n\β }d小》 卜卜

19. 𠂔》s 𠂔小 𠂔𠂔》 𠂔𠂔 m𠂔𠂔吊 D𠂔 hcn早n 𠂔𠂔𠂔𠂔小 𠂔》 𠂔𠂔 | 小?  
β𠂔c 𠂔β | 𠂔 𠂔d?

- a. \_\_\_ P𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 P𠂔𠂔𠂔 P𠂔𠂔c IV | IVc4𠂔 𠂔𠂔 P𠂔𠂔》 𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔,  
D》 𠂔𠂔 - D》 𠂔𠂔 - P𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 hcn早n
- b. \_\_\_ }d hcn早n P𠂔𠂔)𠂔-𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 i. 𠂔𠂔m β𠂔𠂔𠂔  
β𠂔c小 P𠂔𠂔𠂔
- c. \_\_\_ hcn早n 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 「𠂔」 𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 「𠂔」 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔
- d. \_\_\_ 𠂔SSc n4d𠂔𠂔 𠂔小 Jc 𠂔𠂔𠂔Pc》 n小  
𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔) 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔
- e. \_\_\_ hcn早n P𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔》 𠂔 | 𠂔𠂔 | 𠂔 β𠂔𠂔
- f. \_\_\_ d𠂔m)𠂔 𠂔βD𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔
- g. \_\_\_ }》 𠂔d𠂔𠂔小4d𠂔𠂔 𠂔c D𠂔 hcn早n 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔  
𠂔𠂔小》 2H m𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 βm6𠂔.
- h. \_\_\_ n𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 +dβ早 n𠂔𠂔𠂔 P+ | w 𠂔》 &𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔, nm小  
𠂔》 &n 𠂔&n, D𠂔 hcn早n 𠂔𠂔, 𠂔𠂔+hc𠂔𠂔)》 小nm 𠂔𠂔 | 𠂔.
- i. \_\_\_ P𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 nd𠂔𠂔&𠂔psdhn早n 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔小𠂔𠂔 | 𠂔 𠂔<  
hcn早n nh𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 d𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔》 &𠂔m𠂔  
β𠂔m𠂔𠂔
- j. \_\_\_ n\β }d小》 卜卜

20. n𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 𠂔𠂔 n&𠂔m𠂔 Jc }du 𠂔𠂔小 𠂔𠂔》 s | 小?

a. \_\_\_ nd λPɾɿn /小/中du

b. \_\_\_ hcn早n /小/中λ